

ቅድሚያ 04/8/23
ቀን 5/08/2015



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ዋና አዲተር ጽ/ቤት
THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA
OFFICE OF THE FEDERAL
AUDITOR GENERAL

ለአክቡር ፕ/ር ብርሃኑ ነጋ

የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር

አዲስ አበባ፡

ለአክቡር ዶ/ር እሸቱ ከበደ

የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር

አዲስ አበባ፡

ጉዳዩ፡- የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት የ2014

በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰውን አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 3 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 3 ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች በድምሩ 6 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እንገልጻለን፡፡



ከሀላምታ ጋር

ግርማበላቸው ታደሰ
የአዲስ አበባ ሚኒስትር
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክየትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎትየ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

መ/ቤቱ የተመደበለትን በጀት ስታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ሥራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 እና በማሻሻያ ቁጥር 1146/2011 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል።

አዲታችን፡-

- የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጁ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት መ/ቤቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በመ/ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ☞ የገቢ፤ የዕርዳታ፤ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☞ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☞ የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☞ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☞ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☞ የሂሳብ ሚዛን መከራ

የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት የ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት፤ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት በመ/ቤቱ (በአገልግሎቱ) የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።

ምንም እንኳ ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

1. ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)፤

- 1.1. ለየኢሸርሲቲው በበጀት ዓመቱ በየበጀት አርዕስቱ የተመደበው የተስተካከለ በጀት እና ሥራ ላይ የዋለው ሂሳብ ሲመዘዝን ከመደበኛ በጀት ብር 170,161,668.43 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል።



2. የሕጋዊነት ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

- 2.1. በበጀት ዓመቱ ከሀገር አቀፍ ፈተናዎች አገልግሎትና ከተለያዩ አገልግሎቶች ክፍያ በድምሩ ብር 44,783,322.13 የተሰበሰበ ሲሆን በመመሪያው መሰረት የክፍያ ተመኑ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ በማጸደቅ ገቢው መሰብሰብ ሲገባው ባልጸደቀ የአገልግሎት ክፍያ ተመን ገቢው የተሰበሰበ መሆኑ፤
- 2.2. ከተፈታኞች ምዝገባ ጀምሮ እስከ ፈተና አሰጣጥ ድረስ ለተሳተፉ የአስተዳደርና የትምህርት ባለሙያዎች የፈተና ማስፈጸሚያ የክፍል ጊዜ ክፍያ (የሴሽን ክፍያ) በሚል በድምሩ ብር 1,057,970.00 በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሳይፈቀድ የተከፈለ መሆኑ፤
- 2.3. በድምሩ ብር 54,084,907.63 ተሰብሳቢ ሂሳብ በወቅቱ ያልተወራረደ መሆኑ፤
- 2.4. በድምሩ ብር 26,829,883.29 ተከፋይ ሂሳብ በወቅቱ ያልተወራረደ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

3. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)፤

- 3.1. የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት በበጀት ዓመቱ የመ/ቤቱን ሂሳብ አዲት አድርጎ መያዊ አስተያየትና የማሻሻያ ሃሳቦች ያቀረበ ሲሆን፤ በተሰጠው የአዲት አስተያየት መሰረት መ/ቤቱ ተገቢውን እርምጃ የወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

የ2013 በጀት ዓመት ግኝቶች፤

- በወቅቱ ያልተወራረደ ተሰብሳቢ ሂሳብ የሚገኝ መሆኑ፤
- በወቅቱ ያልተወራረደ ተከፋይ ሂሳብ የሚገኝ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

ከላይ የተዘረዘሩት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ያሳሰብን ቢሆንም የማስተካከያ እርምጃ አልተወሰደም፡፡

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

ሚያዝያ 2015


